

አሳዛኙና አስደንጋጩ የአንጋፋው ጋዜጠኛ ደምስ በለጠ ድንገተኛ ህልፈት

ደምስ በለጠ እውነትን ተመርኩዞ በሚሰራው የጋዜጠኝነት ስራ ሁሌም የማደንቀው ነው። በዚህ ተግባሩ ህዝብ ማን ምን እንደሚሰራ እውነት የት ቦታ እንዳለ እንዲያውቅ በማድረግ ግዴታውን በአግባቡ ተወጥቷል። የአምላክ ፈቃድ ሁኖ በአካል ግን የተገናኘው በዚህ ባረፈበት ሳምንት ነው። በተከታታይ ተገናኝተን ለረዥም ሰዓታት ብዙ ቁምነገር ተጫውተናል። ከራሽያ ሚዲያ እስከ የዐማራ ድምፅ ራዲዮ ያሳለፈውን ሁሉ ተርኮልኛል። ምንም እንኳን በአካል ባንተዋወቅም የተሰለፍንበት አላማ አንድ በመሆኑና የጋራ አጀንዳ ስለነበረን አቀራረባችን እንደማይተዋወቅ ሰው ሳይሆን ቤተሰባዊ ነበር። በአርበኞች ግንባርና በኤርትራ ቆይታው ማወቅ የምፈልገውንም ሁሉ አጫውቶኛል። ደምስ ዛሬም እንደትናንቱ በእውነት ላይ ተመስርቶ የዐማራ ድምፅ ራዲዮን በማጠናከር የጋዜጠኝነት ተግባሩን በስፋት ለመቀጠል ብዙ ህልም ነበረው። ታዲያ ምን ያደርጋል ሞት የሚባል አውሬ ቀደመው! እኔም አንዴ ምነው ባለወቅኩት አንዴ እንኳን አወቅኩት እያልኩ በድንጋጤና በሀዘን እያለሁ የጫጫርኩትን የሀዘን እንጉርጉሮ እነሆ።

የኢትዮጵያን አንደበት እውቁ ጋዜጠኛ
ላይነቃ አሸለበ ለሊት እንደተኛ
መራር ነው ሀዘኑ ከአንጀት የማይወጣ
የዐማራውን ልሳን ደምስን ስናጣ
ኢትዮጵያ አገራችን በጠላት ተከባ
በክፉ ጎጠኞች ስትሆን ሰለባ
ህዝባችን ተከፍቶ በአለም ላይ ሲያነባ
ሰላሳ አመት ኖረ ድምፁን ሲያስተጋባ
የዐማራ ድምፅ ሁኖ ሞረሽን ወክሎ
ደምስ ተፋለመ በብዕር ተጋድሎ
አማራ ሲሳደድ በኢትዮጵያ አገሩ
ወንዶች ሲኮላሹ ሴቶች ሲደፈሩ
ማምከኛ ሲወጉ በግፍ ሲባረሩ
ርስቱን ሲቀማ ድንበሩ ሲደፈር
ጉበት ኩላሊቱ ብርንዶ ሲመተር
ቀድሞ ደርሶ ነበር ገና ከጅምሩ
በመረዋ ድምፁ በሰባ ብዕሩ
ቀደምት ታሪክን እውነትን ተንትኖ
ሀሰትን አጋልጦ የዐማራው ድምፅ ሁኖ
ለአመታት ሳይታክት ስደት ሳይበግረው
እውነትን ጎርጉሮ ሲያወጣ የኖረው
ባለ ብሩህ ተስፋ ባለ ብዙ ውጥን
ያልተዘመረለት ጀግናው ወንድማችን
እንደዋዛ አጣነው ጠፋ ከጎናችን
የቁርጥ ቀን ልጅ ነው ደምስ በለጠ
ለአገር ለወገኑ ራሱን የሰጠ
ኩሩው ኢትዮጵያዊ የወገን ጠበቃ
የደምስ ትንፋሽ ተቋረጠ አበቃ
ለብዙ ያጨነው ተስፋ የጣልንበት
እውቁ ጋዜጠኛ ባለ ርትዑ አንደበት
ደምስ ተለየን አጣነው በድንገት

በስደት የኖረው ለ30 አመት
በአርበኝነት ነበር በመንከራተት
አገሩ በገባ በጥቂት ቀናት
ወር እንኳን ሳይሞላው ባደገበት ቤት
ቤተሰቡ ሁሉ ሲያየው በስስት
ናፍቆቱን ሳይጨርስ አይተው ሳይጠግቡት
ደካማዋ እናቱን ሳይሰናበት
ጨቅላ ወንድ ልጁን ከጎኑ አስተኝቶ
ድንገት ተሰወረ ሁሉን ነገር ትቶ
እንቆቅልሽ ሆነ የአሟሟቱ ነገር
እንቁ ኢትዮጵያዊ አጣን በዚች ምድር
ምርጡ ጋዜጠኛ በድንገት ተረታ
የምንመድበው ከአርበኞቹ ተርታ
ህያው ታሪክ አለው እሱ ቢያንቀላፋ
ለትወልድ የሚቀር የሚታይ በይፋ
ነፍስህን በገነት ያኑርልን ጌታ
ዋጋህን ይክፈልህ ለዋልከው ወለታ።

ዘወዲቱ የማነ